

አንግዶች አንኳን ደሀና መጣችሁ!

በቤተ ክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት የተዘጋጀ ወንጌል ስርጭት

በሚቀጥለው ቅዳሜ (May 25 @ 11 a.m.) በቤተ ክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት የተዘጋጀ ወራዊ የወንጌል ስርጭት ፕሮግራም አለን። የምንችል ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ተገናኝተን እንድንወጣ የአገልግሎቱ መሪዎች ያሳስባሉ።

በቤተ ክርስቲያን የተዘጋጀ ታላቅ ሪትሪት

- ◆ ቀን: 7/4 - 7/6/2019
- ◆ ስልክ: (920) 294-3323 Booking ID number= 14589 or Yemsrach
- ◆ በዚህ ፕሮግራም ፓስተር አሳዮኸኝ በርሄ ያገለግላሉ።
- ◆ እሳካሁን 58 አዋቂዎችና 60 ልጆች ተመዝግበዋል። ሪትሪቱን ያደረግናቸውን ክፍሎችን በMay 3 ስለምንለቅ ያልተመዘገባችሁ ተመዝግቡ።
- ◆ በዚህ ፕሮግራም ጨዋታዎችን በማቀድና በማስተባበር ለማገልገል የምትፈልጉ ስማችሁን ለረድኤቱ እንድትሰጡ እንጠይቃለን።

የእርብ ፕሮግራም

በእርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

“ወደ ውጭም አውጥቶ:- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው።
እነርሱም:- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
 - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
 - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
 - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
 - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-
773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች
ወንጌላዊት
ቤተ
ክርስቲያን



Chicago
Yemsrach
Evangelical
Church

“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ፥ ወይስ ጭንቀት፥ ወይስ ስደት፥ ወይስ ራብ፥ ወይስ ራቁትነት፥ ወይስ ፍርሃት፥ ወይስ ሰይፍ ነውን?”
(ሮሜ 8:35)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
4455 N. Seeley Avenue
Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.

May 19, 2019

ግንቦት 11፣ 2011 ዓ.ም.

የአለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት ወንድም ፍቅር ካዮ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ
 ቃል ወንድም ብርሃኑ አንበሴ
 ማጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም።” (ዮሐ. 15:13)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
አህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሃሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ብርሃኑ አንበሴ

ሁሉን የሚያስጠል ፍቅር

“ታንኳዎችንም ወደ ምድር አድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት።” ሉቃስ 5:11

ታሪኩን ስንመለከት ስፍራው “ጌንሳሬጥ” የተባለ ሲሆን ኢየሱስ በባህሩ ዳር ቆሞ እጅግ ብዙ ህዝብ እያስተማረ እንደነበር፣ በባህሩ ዳር ግን በዓሣ ማጥመድ ሥራ የሚተዳደሩ ሰዎች፣ በዚያን አለት ግን ምንም እንኳን የአሣ ማጥመድ የረጅም ጊዜ ልምዱ ቢኖራቸውም ሌሊቱን ሙሉ ደክመው አንድም ዓሣ መያዝ ያልቻሉ፣ ከዚህም የተነሳ ተስፋ ቆርጠውና ባደውን ታንኳቸውን ከዳር ላይ በማቆም መረባቸውን በማጠብ ላይ እንደነበሩ ይናገራል። ከድካማቸው የተነሳ ይመስላል በባህሩ ዳር የሚደረገውን ግርግር፣ የህዝቡን ግፊትና ህዝቡን የሚያስተምረውንም መምህር ከቆብ አልቆጠሩትም ነበር። ኢየሱስ ግን ከነዚህ ባዶ ታንኳዎች ወደ አንዲቱ ወደ ስምአን (በኋላ ጴጥሮስ ወደተባለው) ወደ ሆነችው በመግባት ጥቂት ከምድር ራቅ እንዲሉ ጠየቀው። ባዶነት በኢየሱስ ሲሞላ፣ ማለትም ኢየሱስ ሲገባበትና ስፍራውን ሲቆጣጠረው፣ ተስፋ የቆረጠ የነበረ ህይወት ከአፉ በሚወጣው ቃል ዘወትር በበረከቱ እየታጨቀ፣ እየተሞላና እየበዛ ይኖራል። በታንኳቸው ውስጥ ያለው ጌታ ማንነትና ፍቅር የመታወቁ መጠን እየጨመረ ሲመጣ ደግሞ ከእጁ የተቀበልነውን የሥጋ በረከቶች እንኳን ወዲያ በማሥቀመጥ ሁሉን ትቶ እርሱን ብቻ ለመከተል ያስወስናል።

ወደ ክፍሉ ስንመለስ ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ማስተማሩን ከጨረሰ በኋላ የተመለሰው ወደ እነ ስምአን ችግር ነበር። “ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረባቸውንም ለማጥመድ ጣሉ...” በማለት ምሪትንና ቃልን ሰጠው። ጌታ ይህንን ሲናገር ታዲያ እነ ስምአን ዓሣን ለመያዝ ሌሊቱን ሙሉ እንደደከሙና ሲነጋም ተስፋን ቆርጠው ባዶ መረባቸውን እያጠቡ እንደነበር ያውቃል። ነገር ግን በዚህ ተስፋ በቆረጠበትና በባዶው ነገራቸው ላይ ቃልን ሲያወጣበት ስምአን “...በቃልህ መረባቸውን እጥላለሁ አለው። ይህንንም ባደረጉ ጊዜ እጅግ ብዙ ዓሣ ያዙ መረባቸውም ተቀደዱ” በማለት ጌታ የተናገረውን ቃል በእምነት በመቀበልና እንደ ቃሉም በማድረግ የተትረፈረፈና የተጨቆነ በረከትን በቃሉ እንደተሞላ እናያለን። ይህ ያደረገው ተዓምራት ደግሞ አብሮት ያለው ጌታ በእርግጥ ጌታ እንደሆነ እንዲያውቅና በህይወቱ ታላቅ ውሳኔን እንዲያደርግ አድርጎታል።

ከውሳኔዎቹም የመጀመሪያው ኃጢአተኛ መሆኑን በመናዘዝ በእውነተኛ ንስሐ በጌታ ፊት ራሱን ማዋረድ ነበር። ስምአን ጴጥሮስ አሁን ከእርሱ ጋር ያለው በእርግጥ ጌታ እንደሆነ በማወቅ እራሱን በጌታ ፊት በማዋረድ ፣ ኃጢአተኛ እንደሆነ ተናዘዘ። እንደውም ጌታ ከእርሱ ጋር ሊሆን እንደማይገባውና ከእርሱም እንዲለይ ለመነው። “ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከኔ ተለይ አለው” ይላል። ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር በውስጣችንም ያለው የተቀበልነው ጌታ ማንነት በደንብ እየገባንና እያወቅነው ስንመጣ ነው እውነተኛ ማንነታችንን በፊቱ በማዋረድ፣ የተሰጠን ህይወት እንደኛ ማንነት ቢሆን የማይገባን እንደነበረና ጌታ ግን ከታላቅ ፍቅሩና ከምህረቱ የተነሳ ይህንን ህይወት እንደሰጠን በማወቅ በትህትና የምንገዛለት። ስምአንም ወደዚህ ባዶዋን ውኃው ዳር በሥሱ ማዕበል ትንገሞለል ወደነበረችውና ዓሣ ዓሣ ወደምትሸተው ታንኳው ውስጥ ገብቶ፣ ተስፋ ቆርጦና ደክሞ ከነበረው ሰው ጋር የተቆመጠው ጌታ ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረና ሁሉም ደግሞ የሚታዘዙለት ጌታ መሆኑን ሲያውቅ በእውነተኛ ንስጋ በፊቱ ለመውደቅ ወሰነ። ይህን እውነተኛ ውሳኔ በስምአን ጴጥሮስ ላይ የተመለከተው ጌታ ታዲያ ለታላቁ የእግዚአብሄር መንግስት ሥራ ስምአንን “አትፍራ ከእንግዲህ ወዲያ ሰውን የምታጠምድ ትሆናለህ...” በማለት ፍቅር በተሞላበት ቃና ሲጠራው እንመለከታለን። ይህ ደግሞ በአለታዊ ኑሮ ላይ የሚያስጨክን ትልቅ ውሳኔን የሚጠይቅ ጉዳይ ቢሆንም የጌታ ፍቅር የገባው ሰው ግን እንደታላቅ እድል በመቁጠር ሁሉንም ትቶ ለመከተል አይከብደውም።

ስለዚህ የስምአን ቀጣይ ውሳኔ የነበረው ያለውን ሁሉ ጥሎ ጌታን መከተል ነበር። የጌታ ፍቅርና ታላቅነት ስለገባው ይህን ውሳኔ ለመወሰን ጊዜ ቀጠሮ አላስፈለገውም። ነገር ግን ሁሉንም፣ ማለትም ጌታ አትረፍር፤ የሰጠውን በረከት ጨምሮ ለዘመናት ይተዳደርባት የነበረችውን ታንኳውንም ሆነ መረቡን፣ የዓሣ ማጥመድ ሥራውን ሳይቀር ትቶ ጌታን ተከተለው። እንግዲህ ወገኖቹ ሰማይንና ምድርን በውስጣቸው ያለውን ሁሉ የፈጠረ፣ ሁሉ በቃሉ የሚታዘዙለት አምላክ ወደ እኛ በሃጢአት ተለውሰንና ውስጣችንን በባዶነት፣ ተስፋ በመቀረጥ ተሞልቶ ወደ ነበረው ህይወታችን ትሁት ሆኖ ያን ክብሩን ሁሉ ትቶ በመምጣት ህይወታችንን ቀይሮ፣ ሁለንተናችንን ተቆጣጥሮ፣ ባዶነታችንን በቃሉ እየሞላና በበረከቱ እየትረፈረፈ የሚያኖረን ጌታ ፍቅሩን ምን ያህል ተረድተነው ይሆን! ከዚህም በላይ የመንግስቱ አገልጪ ካህናቶቹ ያደረገን የማያልፍንም የዘላለም እርስት ያዘጋጅልን ጌታ የፍቅሩን መጠን ታላቅነት ያሳየናል። ታዲያ ይህ ፍቅር በእውነት ሲገባን ልክ እንደ ጴጥሮስ ራሳችንን በእውነተኛ ንስህ በጌታ ፊት በማዋረድና ያለንንም ሁሉ በፊቱ በመጣል ሁሉንም ትተን እንከተለዋለን።